

! "#\$%&'()\*+  
+,\$()\$.#&+/0-#12&! "31/&  
+%43(85)6"17&89: ;<89&

&

! "#\$%&'()\*+,\$- .\*/' \$%) \*%'' %1 2#3' \*\$#4%5) - - , 2#+4% ' 3' 7) (- ' 2+\$%' 7. + ' 6%#) %8) \$+) 2%9) 77' : ' ; \$%  
#2+ ' \*5) 77' : #. + ' % + ' 7' + #5\$%(\*): \* . - % 26%' ' %<+ ' 7' + #5\$%<63#)\$ \*4%8) . \*6; \$%<<8>% 5+#3##' \$%6, \*#2: %' ' ' %  
(. \$+% 5. 6' - #5%4' . \*?%0%

%

%

: =&&+. 3/) >-. &3%/&+\$, ()\$.#&?-\*, (-\*, \$%&

&

+&&+ ' ' &+. 3/) >-. &' "%#" 1\$-4>&

%

! "' %<+7. 2+#5%9) . \$+%9) 20' \*' 25' %<99>%\$ () 2\$) \*' 6%#+\$%A+' %4' . \*%0%#2##. + #3' \$%) \* : . 2#/' 6%B4%  
+' ' %<99%<5. 6' - #5%9) 2\$) \*+ #, - %<99<9>?%0! "' %<99<9%7' 3' \* . : ' \$%' ' ' % + ' 7' + #5\$% \$) 5#. + #) 2% 26%  
#6' 2#+4%) 0%' ' %A%<99%#2\$+##, + #) 2\$%#2%) \*6' \*%4) % 2\*#5' ' ' ' #\*% 6, 5. + #) 2. 7%- #\$\$#) 2?%8) \$+) 2%9) 77' : ' %  
\$+, 6' 2+\$%0. 5, 7+4% 26% 6- #2#\$+. +) \*\$%( . \*+ #5# (. + ' 6%#2%<99<9% 3' 2+\$%' ' 76%6, \*#2: %B) + ' ' 0. 77% 26%  
' . \*74% (. \*+% 0%\$ (\*#2: %\$ - ' \$+' \*\$?%0D, ' %) %' ' ' %EFGDH@I %5\*#5\$C%\$' 3' \* . 7% 3' 2+\$%5' ' 6, 7' 6%0) \*%7. + ' \*%#2%  
+' ' %\$ (\*#2: %J' \*' %5. 25' 77' 6?%0%

%

! "' %<99%K' . 6' \*\$' '#(9L4- () \$#, - %J. \$%' ' 76% +%' ' ' %1 2#3' \*\$#4%) 0%K) , #3#77' %) 2%M' B\* , . \*4%NOHP. \*5' ' %?%  
! "#\$% 22, . 7% 3' 2+%B\*) , : '+%): ' ' ' \*%4' . - \$%) 0%\$+, 6' 2+%7' . 6' \*\$%0\*) - % 77%@A% 2#3' \*\$##' \$%) %6#\$5, \$\$%  
+' '#\$%4' . \*; \$%' ' - ' %) 0%Q&' . 5' "#: 9L) 5#. 7%9" . 2: ' %' ' \*), : "' 9L+) \*4+ 77#2: ?R%

%

! "' %<+7. 2+#5%9) . \$+%9) 20' \*' 25' %<99>%<63) 5. 54%D. 4\$%J' \*' ' ' 76%) 2%E5+) B' \*%NSHNN#2%T . \$' "#2: +) 2C%  
D?9?%0! "' %B#. 22, . 7% 3' 2+C%5)) \*6#2. + ' 6%B4%' ' ' %1 2#3' \*\$#4%) 0%J##+\$B, \* : C%(\* ) 3#6' \$% 2% V( ' \*# 2+#. 7%  
7' . \*#2: %) (( ) \*+, 2#+4%) \*%\$+, 6' 2+\$%#2+ ' \*' \$+' 6%#2% 63) 5. 54% 26%( ) 7##5. 7% 2: . : ' - ' 2+?%

L5")7. \*\$"#(\$%) \*%#2: , #\$\$\$ 6% 5"# 3' - ' 2+%2% 5. 6' - #5\$C% +'7' +5\$C% 26%) - - , 2#+4\$' \*3#5' C% \$%  
 J' 77% \$( )+' 2+#. 7%) \*% \* . 6, . +' %\$, 64?%d "" 4%J' \*' %') 2)\*' 6%' - )+' 74% +% "' %NO+' %<22, .7%-99%  
 L5")7. \*\$"#(%5' \*' - )24#2%< (\*#7?%0%

%

9. +%(7. 2\$%)%r /C\$ c60s0j 24000. 2412589. 92cmBT - 0. 0025T c30007T 00s0j 24000. 2412589. 92cmBT - 0. 746386T m/T T 4

!''%(\*#- . \*4% \$' %)0%'' %<U&#%\$%)2% %' . - HB4H+' . - %\* . +'' \*%'' . 2% 2%)3' \* . 77%2\$+#, +#)2. 7%B. \$#\$?%  
!' . - \$%- , \$+% . \*2% %) , \*H4' . \*% 3' \* . : ' %<U&#%)0% +%'' . \$+%d \_S

)\*: . 2#/. #) 2\$%#257, 6#2: %X' J+) 2%T' 77' \$7' 4%Y)\$ (#. 7C% ' . - % - (. 5+c%8' \$+%8, 66# ' \$C% 26%M\*. 25#5\$. 2q\$% 9''#16\*' 2;\$%Y)\$ (#. 77%

%

G2%D' 5' - B' \*NS@1C%' ' %L+, 6' 2+H<+'7' + ' %D' 3' 7) (- ' 2+%E00#5' %')\$+' 6#+\$% 22, . 7%<6) (+H<H9''#76% ' 3' 2+%J''#5''%5) 22' 5+\$%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$% 26% +'7' + #5\$%\$. 00%J#''% 26' \* (\*#3#7' : ' 6%5''#76\*' 2%0\*) - % 2' #: "B)\*#2: %5) - - , 2#+' \$?%L. 5''%' . - %\$%' \$() 2\$#B7' %0)\*%0, 26\*. #2: % 26%(, \*5''. \$#2: % #0+\$%0)\*%' ' % 5''#76\*' 2%' ' 4% 6) (+?%<77%\_@%B. \*\$#4%' . - \$C% \$%J' 77% \$%- . 24%5). 5'' \$% 26%\$. 00% 6) (+ ' 6% +%0' . \$+% ) 2' %5''#76?%E3' \* . 77C%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$C%5). 5'' \$C% 26%\$. 00% 6) (+ ' 6% %' 5)\*6%@1S%5''#76\*' 2%' #\$(. \$+% '' ) 7#6. 4%\$' . \$) 2?%0%

%

M)\*%' ' %@+' %5) 2\$' 5, +3' %4' . \*C% % \*), (% ) 0%B9%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$(. \*#5#(. + ' 6%#2%' ' %D' 37#2%L<M[% L' \*3#5' % - - ' \*\$#) 2%# (#2%(. \*+2' \*\$' #(%J#''%' ' %)\*. : . 2#/. #) 2%L) 7' \$%0)\*%L), 7\$?%62% . 2, . \*4%NSNSC% ' 7' 3' 2%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$%0\*) - %\$' 3' 2%#00' \*\* 2+%'. . - \$%\*. 3' 7' 6%) %X' J%E\*7' . 2\$%\*) %6\$+ #B, + ' %J#2+' \*% Z. 5W' +\$% 26%\$' )' \$%\*) %3' \*%aSS%5''#76\*' 2%) 3' \*%' ' %5), \*\$' % ) 0#3' %6. 4\$?%0%

%

D, \*#2: %&' ' % 0. 77%&' ' %M# 76%Y) 5W' 4%'. - %'. 6% %\$' 2\$. +#) 2. 7%\$' . \$) 2C%' 5) \*6#2: %&' ' %- )\$+%<99%J#2\$%#2%  
(\*): \* . - %' # \$+) \*4% 26% 63. 25#2: %&' %&' %X9<<%M#2. 7%M), \*%B' 0) \*\* % 0. 77#2: %&' % 3' 2+, . 7%2. +#) 2. 7%  
5". - (#) 2%&X) \*+''%9. \*) 7#2. %2%&' ' %\$' - #0#2. 7%&' , 26?%8)\$+) 2%9) 77' : ' % . \*7#' \*%'. 6% 63. 25' 6%&' %&' ' %  
<99%9". - (#) 2\$''#(% . - ' %B' 0) \*\* % 7\$) %1 4 (+) 8 (" ) 3 ( ' ) - 3 (% ) 6m / (%M) T c46004610206

8)\$+)2%9)77' : ' %0' - .7' %\$W# ' \*% ) %5) - (' + ' % + % ' ' % X9 < < %9" . - (#) 2\$ " # ( ? % 8 # ' 7' % (7. 5' 6% @ 0 + ' ' % ) 3' \* . 77% # 2%  
+ ' ' % # . 2 + % \$ 7. 7) - ? %  
%  
< 77% \$ ( \* # 2 : % \$ ( ) \* + % ' ' . 6% ' ' # \* % \$ ' . \$ ) 2 \$ % \* , 25. + ' 6% 6 , ' % ) % ' ' % 9 E F G D H @ I % \* # \$ ? % K . 5 \* ) \$ \$ ' C % J ' ' # 5 ' ' % ' . 6%

+''%E00#5'%)0%L+, 6' 2+H<+'7'+'%<5. 6' - #5%'\*3#5' \$%L<<L>%': . \*6#2: %(\*)5+)\*' 6% V. - \$?%#1 '' %<8%  
 ". 6%' 5) - - ' 26' 6%' ". +% 2% 7' 5+\*) 2#5%2)+#0#5. #) 2%) 0%\*. 3' 7%6. +' \$%0)\*%\$, 6' 2+H. +'7'+' \$%B' %  
 (\*)3#6' 6%)%0. 5, 7+4%)\*)%\$, 6' 2+H. +'7'+' \$%#2%' '#%57. \$\$ \$C#2% 66#)# 2%)%' '' %5, \*\*' 2+%(\*. 5+#5' %) 0%  
 ". 3#2: %0. 5, 7+4%#: 2% %(. ('\*%)\* - %) 2%' '' %0#\*\$+%6. 4%) 0%57. \$\$?%#1 '' %<8% 7\$)%'. 6%' 5) - - ' 26' 6%' ". +%  
 +''%)\* - % \$' 6%B4%\$, 6' 2+H. +'7'+' \$%)%' ' c, ' \$+%(\*)5+)\*#2: % \*\* . 2: ' - ' 2+\$%0)\*% V. - %5) 207#5+\$%B' %  
 - )6#0# 6%)% 00#\* - %' ". +%'' %0. 5, 7+4%- ' - B' \*% 26%\$, 6' 2+H. +'7'+' %\*#' 6%B, +%J' \*% 2. B7' %)%- . W' %  
 \$' (. \*. +' % \*\* . 2: ' - ' 2+\$?%#1 '' %J\*) 3)\$+;%\$%00#5' %' . \$%

(\*) : \* - % . \$0#2#\$''' 6%' '\$' . \$) 2%2%' ''' %) (%NA%) , \*%#- ' \$%) 3' \*%' ''' %(. \$+%6' 5. 6' ?%#'' #\$\$%  
 . 5''# 3' - ' 2+%'. \$%) - ' % 3' 2% \$%) \$+) 2%) 77' : ' %(\$%) 2' %) 0%) 274%J) %5'')) 7\$%2%' ''' %J) J' \*%A%  
 5) 20' \*\* 25' \$%J#+''' , +% %\* . 5W% . 5#7#+4C%' c , #\*#2: %''' %- ' 2;\$% 26%J) - ' 2;\$%' . - \$%) %(. 5+#5' %  
 ' 7\$' J''' \*' %5, \*\*' 2+74% +%Y . \*3. \*6>?%#%

%  
 !''' %6#\$5, \$\$#) 2%) , 5''' 6%) 2%' 3' \* . 7%) (#5\$%#257, 6#2: %57. \$\$%5''' 6, 7#2: C%- ' 2+. 7%' . 7+' C%#2+' \*2. #) 2. 7%  
 \$+ , 6' 2+\$C%6' : \*' ' %5) - (7' #) 2%) (+#) 2\$C%J''' +''' \*%\$+ , 6' 2+H. +'7' + '\$%' ) , 76%B' %5) - (' 2\$. +' 6%) \*%' ''' %  
 , \$' %) 0%' ''' #\*%2. - ' C%# - . : ' % 26%#W' 2' \$C% 26%' ''' % 6' c , . 54%) 0%(' \*%6# - % 77) J . 25' \$%) \*%\$+ , 6' 2+H  
 . +'7' + ' %- ' . 7\$%J''' 2%' \* . 3' 7#2: ?%#%

%  
 !''' %5) . 5''' \$%- ' 2+#) 2' 6%' ''' %(\*) B7' - %\$+ , 6' 2+H. +'7' + '\$% . 5' %2%2. 3#: . +#2: %#: ''+%5''' 6, 7' \$%J''' 2%  
 5'')) \$#2: %57. \$\$' \$?%#B' 5. , \$' %(\* . 5+#5' %) 0+ 2%) 55, \*\$%6, \*#2: %\$+ . 26. \*6%57. \$\$%#- ' %B7) 5W\$n#2%- . 24%



5) - (' 2\$. + #) 2% - ' 5". 2# \$ - % J), 76% B' %' : , 7. + ' 6C% 26% J". + % 5), 76% B' % 6) 2' % ) % 2\$, \*\* % + % \$ % c, #+. B7' %  
 \$) % 77% \$+, 6' 2+H. + ' 7' + ' \$ % B' 2' 0# + ? % E 2' % 5). 5" % \$ W' 6% ' ) J % 5) - (' 2\$. + #) 2% ) \* % X G K % J), 76% 2+ ' \* . 5+ % J #+ " %  
 \$ + # (' 26\$ % ( . # 6 % ) \* 0, 77% 5) \$ + % ) 0% ++ ' 26. 25' ? % M ) \* % V. - (7' C % \$ # 25' % 5) - (' 2\$. + #) 2% ) \* % X G K % 5' \* +. # 274%  
 J), 76% B' % . V. B7' % 25) - ' C - #. " + % 5" ) 7. \* \$ " # ( \$ % " . + # 257, 6' % 5) \$ + % ) 0% ++ ' 26. 25' % 7\$ ) % B' 5) - ' %  
 +. V. B7' 0 % E 2' % 5). 5" % V ( \* \$ \$ ' 6 % 5) 25' \* 2% " . + % " # % 5), 76% ' . 6% ) % " ' % \$ ( ) \* + \$ % ) 0% B. \$ W' + B. 77% 26%  
 0) ) + B. 77% J " # 5" % ( \* ) B. B74% ' . 3' % " " % - ) \$ + % X G K % ) ( ( ) \* +, 2# + # \$ C % 2' ' 6# 2: % 6 # 00' \* ' 2+ % 5) 20' \* ' 25' %  
 : ) 3' \* 2. 25' % \$ + \* , 5+, \*\* \$ ? % 1 " " % \* ) , ( % : \* ' ' 6% " " % \$ \$ , ' % \$ % 5) - (7' V % 26% . # \$ ' \$ % - . 24% \$ \$ \$ , ' \$ % " . + %  
 J), 76% 2' ' 6% ) % B' % 66 \* ' \$ \$ ' 6 ? % %  
 %  
 62% ' \$ ( ) 2\$ ' % ) % c, ' \$ + #) 2% B), + % J " " + " " % + " " % ( ' \* % 6# ' - 90 ) \* 90 ) ) 6% V ( ' 26# +, \* ' % 6, \* # 2: % \$ +, 6' 2+H

' V. - (7' C%9) - - , 2#5. +#)2>C%)%J#5''#2: %2+)%'')\$' %- .L) \*\$%. + ' \*%2%) 2' ;\$5)77' : ' %5. \*' ' \*%- . 4%B' %  
' . \$# ' %' . 2%) \*%- . L) \*\$%' . +%' . 3' %- . 24%' c, #' 6%' c, ' 2+#. 7%) , \*\$' \$?%#3' 2%' '' %5) 2\$+\*. #2+\$%) 0%  
(\* . 5+#5' %5'' 6, 7' \$C%' 7' 5+#2: % %- .L) \*%J#+'%- ) \*' %5) , \*\$' %) (+#) 2\$%- #: ''+%- . W' %5'' 6, 7#2: %57. \$\$' \$%  
' . \$# ' ?%#d '' '\$' . \*' %) 0%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$%- .L) \*#2: %2% %5# 25' %\$%' 2' \* . 774%# '\$\$%' . 2%' . 70%) 0%' '' %  
5) - (. \* . B7' %\$' . \*' %) 0%2) 2H. +'7' + '\$% 26%' '#\$%- . 4%B' %6, ' %2%( . \*+%%)%6#00#5, 7+4%5'' 6, 7#2: % . B%  
' c, #' - ' 2+\$C%) - ' %) 0%J ''#5''% \*' %7)++' 6%) \*%''\*' ' H%) \*%0) , \*H'' , \*%#- ' %B7) 5WS?%

%

L+, 6' 2+H. +'7' + '\$%2M\*' '\$' - . 2% ) (#5%L' - #2. \*\$% 55), 2+' 6% ) \*%\_%( ' \*5' 2+% ) 0%'' '\$\$, 6' 2+\$%' : #+' \*' 6%  
 0) \*%'' '\$' %57. \$\$' \$C% ' '\$%'' . 2%' . 70%'' #\*% ) 3' \* . 77%\$' . \*' % ) 0%K?A%( ' \*5' 2+% - ) 2: %0#\*\$+H4' . \*%  
 , 26' \* : \* . 6, . + '\$?%A'' #5%' ( \*' \$' 2+' 6% B), +%F%( ' \*5' 2+% ) 0%0#\*\$+H4' . \*%\$, 6' 2+% +'7' + '\$C%- , 5''% ) J' \*%  
 +' . 2%' '' %A%( ' \*5' 2+% ) 0%0#\*\$+H4' . \*%2) 2H. +'7' + '\$% . W#2: %'' '\$' %57. \$\$' '\$?%A'' '\$' % ) 2' H5\*' 6#%\$' - #2. \*\$%  
 . \*' % \* . 6' 6% ) 2% % ( . \$\$%6%0 . #7%B. \$#\$% 26% \*' % %B' '' #57' %0) \*%0#\*\$+H4' . \*%\$, 6' 2+\$% ) % ' +% ) %W2) J% %0 . 5, 7+4%  
 - ' - B' \*%P' - B' \*\$%, : : '\$+' 6%' . +% ) \*# 2+ . #) 2%5), 2\$' 7) \*\$B' % 25), \* . : ' 6% ) % ( \* ) - ) + ' %M\*' '\$' - . 2%  
 ! ) (#5%L' - #2. \*\$% ) %25) - #2: %\$, 6' 2+H. +'7' + '\$?%0%

%

&' 7. #3' 74% J%\$, 6' 2+H. +'7' + '\$% ( . \*#5# ( . + '%2%a0Y), \*\$%' + \*' . +\$C% 55), 2+#2: %0) \*% B), +%\_?Ap% ) 0%  
 \$+, 6' 2+\$%#2%' #5% ( \* ) : \* . - C% B), +% . 70% ) 0%'' #\*% ) 3' \* . 77%K?A%( ' \*5' 2+%\$'' . \*' % - ) 2: %0#\*\$+H4' . \*%  
 , 26' \* : \* . 6, . + '\$?%A'' '' % ) J% ( . \*#5# ( . #) 2% . + '%#N' 74%' 07' 5+\$%5) 207#5+\$%J#+' % ( . 5+#5' % 26%  
 5) - ( ' ##) 2%5'' 6, 7' '\$?%B, +%' + \*' . +% ++ 26. 25' % - ) 2: % 77%\$, 6' 2+\$%' . \$%B' ' 2%0. 77#2: % ) 3' \*%'' %  
 ( . \$+% J%4' . \*\$C% 26% ) % ( . \*#5# ( . #) 2% . + '\$% ) 0%\$, 6' 2+H. +'7' + '\$%- . 4%' 07' 5+%B\* ) . 6' \*%0) \*5' '\$?%E2' %  
 - ' - B' \*% ( ) #2+' 6% ) %'' %' \$#\* %B4%\$, 6' 2+\$% ) %B' % ) 2%5. - ( , \$%6, \*#2: %'' %J' ' W' 26% 26% ) % ) 00' \*#2: %  
 \*' + \*' . +% ) ( #) 2\$%'' . +% \*' %\$'' ) \*' \*% 26%B. \$' 6%2' . \*B4% ) \*% ) 2>%5. - ( , \$%- #: '' +%B' %J ) \*' +'' % V ( 7) \*#2: %

%

^' ++2: %J) \*6% , +%J#'' #2%<+'7' #5% B), +%'' '\$' %0#\*\$+H4' . \*%0) \* - . #) 2%57. \$\$' \$% 26% ( \* ) : \* . - \$%' . 6%  
 B' ' 2%\$, : : '\$+' 6% . \$+% ( \*#2: %B4%' . 6%5) . 5'' '\$%J'' ) % ++ 26' 6%' '' % < 8% - ' ' #2: % ) 2% ( \*#7%NI C%NS@1 %  
 . 26%

J#''%+%'. \$+@S\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$%. 2: '6%\*) - %@k%)%NS% 26%' ' %2, - B' \*%J#''%+%'. \$+%NS\$+, 6' 2+H  
.' +'7'+'\$%. 2: '6%\*) - %N%)%A?%%

%

<2)+'' \*%J. 4%)% \$\$' \$\$%57, \$+' #2: %(\$%)%5)2\$#6' \*%'' %#\$+\*#B, +#)2%)0\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$% 5\*)\$\$%57. \$\$%  
\$' 5+#)2\$%#2%J'' #5''%+%'. \$+%2' %\$+, 6' 2+% +'7'+'%#\$% 2\*)77' 6?%D, \*#2: %D. 77%NS@1C%' 5+#)2\$%J#''%@S%  
(\*5' 2+%)\*%-' )\*' %\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$% 55), 2+' 6%) \*% B), +%2' H+' #'6%)0%' 5+#)2\$%' . 3#2: %\$+, 6' 2+H  
.' +'7'+'\$% 2\*)77' 6?%d ''#\$%0. 77\$%' . \*(74%+%#:' '' \*%(' \*5' 2+.: '\$%)0\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$% 2\*)77- ' 2+%  
L' 5+#)2\$%J#''%NS%(' \*5' 2+%)\*%-' )\*' %\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$% 55), 2+' 6%) \*% %#++7' %)3' \*%)2' H+' 2+'%)0%

<%)\$##3'0#26#2:)%0%5.6'-#5%-#5)26,5+%'''+%\$7+\$#2%'%'\$+,6'2+0.#2:%%) ,\*\$'-#:'+'2)+%  
 .00'5+%'7'+#5\$7:#B##+4#0)\*%'%'2'V+%'-'\$+'\*#0%'%'\$+,6'2+H.'7'+;%( '\*0)\*-.25'%2)+''\*%  
 5),\*\$'\$-''+'\$(\*)\$)\$)J.\*6%'':''%'\$.26.\*6\$7#B,+#%#),76%''.3'##-(7#5.#)2\$9)\*%V+.%  
 B'2'0#+\$R#0)\*%V.-(7'##-(\*)('\*\$#\$#\$.25')2%2%V.-)%\*\$#\$:2-'2+?%<2'::#3'0#26#2:)-#:'+'2)+%  
 .7\$)%''.3'##-(7#5.#)2\$9)\*\$,5''0'V+.\*B'2'0#+\$R#0)26%''.6%)2%9<<#)7.#)2?%''\$'0'V+.\*  
 B'2'0#+\$R#0),76%0)\*%V.-(7'0B'24%#\$#\$.25%'\$+,6'2+H.'7'+%'5'3'\$%''.+##2)+%'2'\*.774%  
 .55)\*6'6%)77%\$+,6'2+\$3'2%''),:.'%''\*%J.\$2)%5.6'-#5#2+':\*#4#)7.#)27%#%  
 %

D,\*#2:%''%#5,\$\$)2%''.+0)7)J'6%#,'\$+#)2\$\*)\$'%)B),+J''4%'%'#)-(7#.25')00#5'2''6\$%)%  
 W2)J%B),+5.\$'\$%''.+\*%'#7#2%(\*')5'\$%+%''%26)0%'%'\$-'\$+'\*#2)+#4'+6L,6#5.'6>?#E2'%  
 -'-B'\*%V(\*'\$'6%)25'\*2%B),+##+,6'2+\$;#,'%(\*')5'\$%#:#+\$7#L)-'%-'-B'\*%\$W'6%J'4#+#\$%  
 2)+\$,00#5#2+%)#-(14)B\$'3'%%\*.6')0#MR%)\*GR%#25)-(7'+>#0+'\*%'%'\$-'\$+'\*%26\$C%\$%  
 W2)J#2:%''%\*.6'%)J),76%('\*-#%#'+\*#2.#)2%0%7:#B##+4%)#)-(+'C%26%'%'B4%-W'%'%'%  
 \$+.,\$)0%'%'2+':\*#4#5.\$'%'6,26.2+?%#%  
 %

9.\$'\$#2%(\*')5'\$%+%''%26)0%'%'\$-'\$+'\*#2'6%)B'%'')\*+'6B'5.,\$')0%(\$+H\$'.)\$2%  
 5)-('##)2%''.+0)55,\*\$%0+'\*%'%'\$-'\$+'\*%26\$%?'?:7#B)J7%.-'\$C#B.\$'B.77%''.-(#)2\$'##(\$C%  
 7.5)\$'\$'5'''.-(#)2\$'##(\$C%\*.5W#'''.-(#)2\$'##(\$>?#<7+''),:.'\$+,6'2+H.'7'+\$75.2%''.#2%7:#B7'2%  
 (\$+H\$'.)\$2%J#+'%\*.6')0#GR%#25)-(7'+>#0+#\$%V(5+'6%)B'5'''.2:'6%)%(\$\$2:%\*.6'C%  
 +'%'#)-(7#.25'%#\*5+)\*%\$.#26#5.+6\$''%J),76%'5)-'26%(,7#2:%\$+,6'2+H.'7'+%),+%)0%  
 5)-('##)2%0%'%'GR#J.\$#W'74%)%'\$7+#2%2#MR%''.+-.W'\$%#-%)\*%'\*#2'7:#B7'2%#%  
 %

!''%<8%:'%'6%)J)\*W#+'%#)-(7#.25'\$+.00%)%2\$,\*%'#-'74%'')\*#2:%)2#2+':\*#4#5.\$'\$%26%  
 +)%V(7)\*%J#+'%'%'%J\*)3)\$+;\$)00#5'%)J.4\$%)#-(\*)3'%)2\$#+'254%2%'%'2+':\*#4#5)\$'\$%\$%  
 .5\*)\$'\$%'%'26%'\*.6,.'+'\$5''))7\$?%#%  
 %

L+'3'%)B,\$'''%<\$#\$+.2+%'+'7'+#5\$D#\*'5+)\*0)\*%L(\*)\*+\$P'6#5#2'%)\$#+'6%J#+'%'%'<8%+##+\$%  
 -''#2:%)2%E).>G)1&17&89:;%)%(\*')3#6'%2%)3'3#J)0%'%'L(\*)\*+\$P'6#5#2'%)D'(\*+-'2+?%  
 L+'3'%)#2)J%2%'#\$%f''%#'.\*%+%B\$+)2%9)77':?'%#%'%)3'3'\$'%'\$@a#'+#0#6%\$(\*+\$%\*.#2'\*\$%#1J'')%  
 .\*'9,77%#-'%\$.00%-'-B'\*%26%A#J'')%'\*%'#6'2+%'#.2'\*\$>?%L(\*)\*+\$P'6#5#2'%'\$.90.5#7##)\$#2%  
 9)2+'%#)\*,-%26%'%'%.JW'4#2'2+'C#B)+'%0%'),:'74%'%'\$.-'%#/'?%J)H+'#6\$%)0%'%'\$.00%'\*%  
 B.\$'6%9)2+'C#J'#5'''.267'\$B.\$W'+B.77%26%-)\$+E74-(#5\$(\$\*+\$C%26%)2'H+'#6#2%.JW'4%  
 J'#5'''.267'\$90)+B.77%#J#-#2:%26%#3#2:C#W#2:C%.#7#2:C%26%'22#2\$?%#%  
 %

X'J+)2HT'7'\$7'4%Y)\$(#.#7d(\*)3#6'\$#\$'3'\*.7%''.7+'H\$'3#5'%)3#6'\*\$%26'\*)%2+\*.5+J#+'%  
 8)\$+2%9)77':?'%''\$'257,6'%'%'6#5.7%6#\*5+)\*%)\*+'')('6#5%,\*:')2>C-'6#5.7%6)5+)\*\$%  
 \$'3#2:%\$%''.-(4\$#5#2\$%26%)2\$,7+.2+\$C%\$(4\$#5.7%'%'\*(#+\$C%2,+'##)2#+\$C%-%.\$\$.:'%  
 +'%'\*(#+\$C%26%-'2+.7%''.7+'%(\*')3#6'\*\$?%L(\*)\*+\$P'6#5#2'%)D'(\*+-'2+%'\$.%2%)2H\$#+'%#H'.4%  
 5.(\$B##+4?%L+'3'%'-'2+%)2'6%''.+L(\*)\*+\$P'6#5#2'%'\$.%'%'\$-.77'\$+\$.00%)-)2%<99#2\$+##,)#2\$C%  
 4'+%-,\$+(\*')3#6'%)3'3'.'.90)\*%3'3'\*\$SS\$+,6'2+H.'7'+\$%26%\_@#(\$\*+\$C%)+BT4-  
 %

L' \*3#5' \$;NaH''), \*%5. \*' %0. 5#7#+4C%) - ' +''#2: %'. \*' 74% 3. #7. B7' %) 2%- )\$+%5)77' : ' %5. - (, \$' \$%)6. 4?%  
L+, 6' 2+H. +'7' + ' \$%, \$(' 5+ ' 6%)0%'. 3#2: % %5)25, \$\$#)2%5. 2%B' %\$' 2+% )%'#\$%)2H5. - (, \$%NaH''), \*%5. \*' %  
0. 5#7#+4%)\*)B\$' \*3. +#)2% . +' ' \*%' . 2%' . 3#2: %) %B' % 6- #++' 6%)% %7)5. 7%' )\$(#. 7?%L+' 3' %- ' 2+#)2' 6%  
+' . +%'' %'#: ''7#: ''+\$%'#\$%NaH''), \*%5. \*' %0. 5#7#+4%)%( . \*' 2+\$%)0%' 5\*, #+\$?%%  
%  
<%J#6' H\*. 2: #2: %6#5, \$\$#)2%)7)J' 6%L+' 3' ;%)3' \*3#' J(%) , 5''#2: %)2%' 3' \*. 7%) (#5\$%#257, 6#2: %

- #: '+%B' %) #2+ : \* . + ' % - ' 6# . #) 2% 26b) \*%4) : . %2+) %\* . #2#2: %\* : # - ' 2\$?%<% - ' - B' \*% \$W' 6%J ' ' + ' ' \*% \$+ , 6' 2+H . + ' 7' + ' \$% ' \*% (\*) 3#6' 6%07 , %\$' ) + \$?%<X' J + ) 2HT ' 77' \$7' 4%' ) \$+ \$% \$ \$ #) 2\$%#2%0) 2+ ' 0) \*%\$+ , 6' 2+H . + ' 7' + ' \$% . 26% + ' 7' + #5\$%\$+ . 00>%>) %' 5' #3' 07 , %3 . 55#2 . #) 2\$% . 5'' 0 . 77?%#2%\$ ' ( ) 2\$' % ) % - ' - B' \* : % c , ' \$+ #) 2% B ) , + %2 , + \* # #) 2C%L + ' 3' %2) + ' 6% ' . + %X' J + ) 2HT ' 77' \$7' 4% (\*) 3#6' \$% % ( . \* + H + # - ' % ' \$ # 6' 2+ % 2 , + \* # #) 2\$+ ?% %

%  
L+ ' 3' % - ( ' ' . \$ # / ' 6% ' . + %L ( ) \* + \$ % P' 6#5#2' % (\*) 3#6' \$% ' ' ' %\$ . - ' %\$ ' + % ) 0%\$ ' \* 3#5' \$ % 0) \*% 77%\$+ , 6' 2+H . + ' 7' + ' \$% \* ' : . \* 67' \$ \$ % ) 0%\$ ( ) \* + %C% 7+ ' ' ) , : ' % ' ' ' %\$+ . 00#2: % 7' 3' 7% - . W' \$% ' # \$ % 5 ' ' . 77' 2: #2: ?%P' - B' \* \$ %\$ , : : ' \$+ ' 6% ' ' . + % 6 . + . % ) 2\$% + , 6' 2+H . + ' 7' + ' % ( ' \* 5' ( + #) 2\$% ) 0%L ( ) \* + \$ % P' 6#5#2' % - # : ' ' + %B' % ' ' 7 ( 0 , 7%#2% ) 5 , - ' 2+2: % ' ' ' % 2 ' ' 6%0) \*% - ) \* ' % \$ ) , \* 5' \$ ?%P' - B' \* \$ % : \* ' 6% ) % # \$ 5 , \$ \$ % ' ' ' \$ ' % \$ \$ , ' \$ % + % 0 , + , \* ' % - ' ' + #2: % 2% ' ' ' % \$ ( \* #2: % J # + ' ' % ( \* ' \$ ' 2+ . + #3' \$ % ) 0% ' ' ' %L + , 6' 2+H < + ' 7' + ' % < 63# \$ ) \* 4%0) - - # + + ' ' ?% %

%  
! ' ' % < 8% - ' + % ) 2%J) G14312&K788989% + % ' ' % ) 00#5' \$ % 0%L + , 6' 2+H < + ' 7' + ' % < 5 . 6' - #5% ' \* 3#5' % \$ L < < L > % ) 2% + ' ' % \$ ' 5 ) 26%07 ) \*% ) 0% ' ' ' % . J W' 4%0' 2+ ' \* ?% < + + ' 26' ' \$ % 0 \* ) - %L < < L % 257 , 6' 6%P#5 ' ' . ' 7%Y . \* # \$ % D # \* ' 5+ ) \* > %C D . gP ) 2%P' \* W' \* \$ ) 2% < \$ \$ ) 5# . + ' D # \* ' 5+ ) \* > %C < - 4%P ) \* : . 2%L' 2# ) \* % < \$ \$ # \$ + . 2+ % D # \* ' 5+ ) \* > %C 26% < ' ' 7' 4% ^ \* # : \$ B 4% < \$ \$ # \$ + . 2+ % D # \* ' 5+ ) \* > %

%  
P#5 ' ' . 7% (\*) 3#6' 6% 2% ) 3' \* 3# J % ) 0% ' ' ' % ) 00#5' C%6' \$ \* # B 2: % ' ) J % ' ' %\$ ' ' %\$ ' ' % - # \$ \$ # ) 2% ) 0%L < < L % \$ % \$ , ( ( ) \* + #2: % ' ' ' % < + ' 7' + #5\$%D' ( . \* + - ' 2+ , \$ %\$ + \* . + ' : #5% (\*) \* # + 4% ) 0%0) \$ + ' \* #2: %\$ + , 6' 2+H . + ' 7' + ' 0) \* - . #) 2?% Y ' % # : ' ' 7# : ' ' + ' 6%\$ ' 3' \* . 7% 7' - ' 2+ % # 257 , 6#2: % - . #2+ . #2#2: % 5 . 6' - #5% \$ , 55' \$ \$ % B 4% ) 2\$ \$ + ' 2+ 74% . 2W#2: % 2' . \* % ' ' ' % ) ( % ) 0% ' ' ' % < + 7 . 2+ #5%0) . \$ + %0) 20 ' \* 25' % 2% X 9 < < % ( ' \* 0) \* - . 25' % - ' + #5\$C% 2 ' . 25#2: % . 5 . 6' - #5% \$ , ( ( ) \* + %\$ ' \* 3#5' C% 26% 25 \* ' . #2: % ( ) \$ + H : \* . 6 , . + ' % ) ( ( ) \* + , 2# + # \$ % B 4% ' 3' \* : #2: % 89 ; \$ % . 7 , - 2# 2' + J ) \* W ? % L < < L ; % # \$ # ) 2% \$ % ) % B' 5) - ' % % 2 . #) 2 . 7% ' . 6' \* # 2%0) \* - . #3' %\$ + , 6' 2+H . + ' 7' + ' % . 5 . 6' - #5% \$ \* 3#5' \$ ?% %

%  
P#5 ' ' . 7%2' V + %6' \$ 5 \* # B' 6%0#3' %2' . \* H + \* - % ) . 7\$%0) \*% # \$ % ) 00#5' d%0?%D' 3' 7) ( % % 5 , 7+ , \* ' % ) 0% 7# : 2 - ' 2+ C% 5) 77 . B ) \* . #) 2C% 26% #2+ ' : \* . #) 2% J # + ' ' % ' ' % 5 . 6' - #5% ) - - , 2# + 4% 26% J # + ' ' % + ' 7' + #5\$eN?% [ \$ + . B7\$ ' ' % % \$ , 55' \$ \$ 0 , 7% - ) 6' 7% ) 0%\$ , ( ( ) \* + %0) \* 89 ; \$ % # 3' \* \$ ' %\$ + , 6' 2+H . + ' 7' + ' % ( ( , 7 . #) 2e% ?% - ( \* ) 3' % 5) - - , 2#5 . #) 2% J # + ' ' % ) . 5 ' ' ' \$ % 26% + ' 7' + #5\$% 6 - #2# \$ + \* . + ) \* \$ e a ?% [ 2 ' . 25' % 00) \* + \$ % ) % - . #2+ . #2% % 5 , 7+ , \* ' % ) 0%5) - ( 7# . 25' % 26% 5 . 6' - #5% #2+ ' : \* # + 4e%A?% - ( \* ) 3' % ) , + ' . 5 ' ' % 00) \* + \$ % 26% 25 \* ' . \$ ' % # \$ # B # 7 + 4% + ' \* ) , : ' ' % % 3 . - ( ' 6% J ' B \$ # + ' ?% %

%  
G2% \$ , ( ( ) \* + % ) 0% ' ' ' \$ ' % ) . 7\$C%L < < L % ' . \$ % - . 6' %\$ ) - ' % 5 ' ' . 2 : ' \$ % 26% ' . \$ % ' ) \* # ' 2+ ' 6% # + \$ %\$ + \* , 5+ , \* ' ?% U \* ) 5+ ) \* #2: %\$ ' \* 3#5' \$ % ' \* %2) J % ) 00 ' \* ' 6% ) 274%0) \*% V . - %5) 207#5+ \$ % \* # #2: %B' 5 . , \$ ' % ) 0% + ' 7' + #5\$% 5) - ( ' + # + #) 2?% [ V . - %5) 207#5+ \$ % \* # #2: %0) \*% ) + ' ' \* % ' . \$ ) 2\$ % # 72' \$ \$ C%0 . - #74C% + 5?% \* ' % ' . 267' 6% B 4% ' ' ' % \$ + , 6' 2+H . + ' 7' + ' % 26% ( \* ) 0' \$ \$ ) \* % # \* ' 5+ 74% ) \* % B 4% ' ' ' %0) 22) \* % M . - #74%K' . \* 2#2: %0' 2+ ' \* % 9MK9 > C% J ' ' #5 ' ' %

%

P#5".' 7% 2, - ' \*. +' 6%' 3' \*.7%)+''' \*%#2##. +#3' \$%L<<L%#\$(, \*\$, #2: ?%# '' '\$' %257, 6' d%

%

- P) 3#2: %) % \$4\$+' - %) 0% 7' 5+\*) 2#5%, +) \*%\*' ( ) \*+\$%, \$#2: %^): 7' %0)\* - \$%0)\*%2) J% 26%  
X. 3#: .+' %2%' '' %0, +, \*' >e%
- U\*) 3#6#2: %J \*##2: %B\$%+. 00' 6%B4%, +) \*\$%\$ (' 5#0#5. 774%' #' ' 6%) % \$\$\$+\$+%J #+' %J \*##2: %W#7\$e%
- 9\*' . #2: % %2' J%5. +' : ) \*4%) 0%, +) \*\$%W2) J 2% \$%Q. 5. 6' - #5%- ' 2+)\*\$R%J '' )%J #7%(\* ) 3#6' %B\* ). 6%  
\$, ( ( ) \*+%0) \*%'' ' 7(#2: %\$+, 6' 2+H. +' 7' +' \$%6' 3' 7) (%' . \*2#2: %\$+\* . +' : #' \$C%J '' #1' %5) 2+#2, #2: % \$%#2%  
+''' % ( . \$+%%) (%\*) 3#6' %\* . 6##) 2. 7%Q5) 2+' 2+R%, +) \*\$e%
- Y#\*#2: % \* . 6, . +' % \$\$\$+\$+. 2+\$%) %



G2%''%#5, \$\$#) 2%'' . +0) 7) J' 6%P#5'' . ' 7;\$(\*' \$' 2+ . #) 2C%- ' - B' \*\$% \$W' 6%J''' +''' \*%'' %X. 3#: . + ' %  
 \$) 0+J . \*' %J . \$%5. ( . B7' %) 0#2+ : \* . #) 2%J#''%'' %P. 23. \$%5), \*\$' % - . 2. : ' - ' 2+%) 0+J . \*' %P#5'' . ' 7%  
 #26#5. + 6%'' . +%''#\$%\$'' ) , 76%B' (%) \$B7' ?%E2' %- ' - B' \*% \$W' 6% B) , +%'' %5, \*\*' 2+%( . 5+#5' %) 0%L < < L%  
 5) , 2\$' 7) \*\$%- ) 2#) \*#2: %\$+ , 6' 2+H. +'7' + ' \$%) 2%P. 23. \$%5) , \*\$' % ( . : '\$% 26%J'' . +% V. 5+74%'' %  
 5) , 2\$' 7) \*\$%J'' \*' % #3' 2% 55' \$%) ?%P#5'' . ' 7%2) + ' 6%'' . +%'' %5) , 2\$' 7) \*\$%' . 3' %) 274%) B\$' \*3' \*%\$+ . + , \$%  
 . 26%''#\$% 55' \$%#%\$%5) 2\$%\$+ ' 2+%J#''M[&U<% , 7' %B' 5 . , \$' %+#%\$%) \*% %' : ##- . + ' % 6, 5. #) 2. 7%( , \* ( ) \$' ?%  
 %

!'' % \* ) , (%) , \*' 6%'' %2' . \*74H5) - (7' + ' 0) , \*+' 07)) \*%\$ ( . 5' %B' 0) \*' % 6L) , \*2#2: ?%E2%'' %0) , \*+' H  
 07)) \*C% %5) , (7' %0%)) - \$%' . 3' %B' ' 2%5) 23' \*' 6%#) % 2%) (' 2H07)) \*%07' VH\$ ( . 5' % 4) , +C%J#'' %\$- . 77%  
 00, ' #2: %\$+ . #) 2R%)(\*) 3#6' %0) 6%\$2. 5W\$%0) \*\$%+ , 6' 2+H. +'7' + ' \$% 26% %2' J74% ' #2: 6%Q) B\$' \*3. B7' R%  
 : 7. \$%HJ#26) J' 6% V. - % (\*' 5) \*#2: %\*) - ?%[V\$+#2: %) 00#5' \$%) 2%'' . +07)) \*% \*' % 7\$) %B' #2: %' 0' \$'' 6?%  
 T#''%'' %25\* . \$' 6%\$ ( . 5' %0) %L < < L%'' %0) 00#5' %) 0%L+ , 6' 2+H<+'7' + ' %D' 3' 7) ( - ' 2+%' . \$%' 7) 5. + ' 6%  
 0\*) - %P) 2+%' % ) . JW' 4C%J'' #5''%\$'' ) , 76% 2'' . 25' %+\$% B#7#4%) % 00' 5+#3' 74%\$ , ( ( ) \*+\$+ , 6' 2+H. +'7' + ' ?%  
 %  
 %

<+%'' % - ' ' #2: %) 2%J) G14312&: L7&8989%Y' . 6%M)) +B. 77%P) . 5''% 00%Y . 07' 4% 26%<D%P . \*+#2% . \* - ) 26%  
 . ++' 26' 6%0) \*%'' %0#'\$+%A%- #2, + '\$% 26%'' 2%'' % \* ) , (%\$ ( ' 2+%' % - . #26' %) 0%'' %#- ' %' 3# J#2: %  
 (\* . 5+#5' % 26%) - ( ' ##) 2%\$5'' 6, 7' \$%) \*%B . \*\$#4%\$ ( ) \*+\$?%  
 %

J' 00% 26%P . \*+#2%) 00' \*' 6%'' #\*( \*\$ ( ' 5+#3' \$%) 2%'' %0) ) +B. 77%(\*): \* . - % 26% +'7' + #5\$%- ) \*' % ' 2' \* . 774?%  
 J' 00%B' : . 2%B4% ' \$5\*#B#2: %' ) J'' %J ) , 76%#W' % ) %' . 5'' % ) , +% 5\*) \$%5. - ( , \$C%5) 22' 5+#2: %J#'' %B9%  
 0. 5, 7+4% 26%+ . 00% ) - . W' % 3' \*4) 2' %0' ' 7%23) 73' 6%J#'' %0) ) +B. 77% 26% +'7' + #5\$?%Y' % - ' 2+#) 2' 6%  
 7) ) W#2: %0) \*J . \*6% ) % 2: . : #2: %J#'' %'' %B\* ) . 6' \*%B9%5) - - , 2#4?%E2' %- ' - B' \*%2) + ' 6% %\$ 2\$' %) 0%  
 #25\* . \$' 6% 2' \* : 4% \* ) , 26% +'7' + #5\$%) 3' \*%'' % ( . \$+%J ) %4' . \*\$% 26% \$W' 6%' ) J%J' % - #: +'B, #76%) 2%  
 +' #5%P . \*+#2% - ( ' . \$#/' 6%'' %2' ' 6% ) - ) \*' %0, 774%23) 73' %'' %\$+ , 6' 2+%B) 64C% ' 77B' ++' \*%2. \*\* . #3' \$%  
 . B) , +%\$+ , 6' 2+H. +'7' + ' \$C% 26% ( , B7#5/' %2) +% , +%\$ ( ) \*+\$ 5''# ' 3' - ' 2+%B, +% 7\$) % 5. 6' - #5%\$ , 55' \$%\$  
 . 26%) - - , 2#4%\$ \*3#5' %) 2+\*#B, #) 2\$?%  
 %

D, \*#2: %'' %J#6' H\* . 2: #2: %6\$5, \$\$#) 2%'' . +0) 7) J' 6C%- ' - B' \*\$% . #5' 6%\$ 3' \* . 7%\$%\$ , '\$?%P) . 5'' %\$' . 3' %  
 . %0) 0#207, ' 25' %) 3' \*\$+ , 6' 2+H. +'7' + ' \$% 26%) %5. 2%B' %2\$+\* , - ' 2+ . 7%2%(\*' ) 3#6#2: %25' 2+#3' \$%0) \*%  
 57. \$%\$ ++' 26. 25' % 26% 5. 6' - #5% 00) \*+?%J' 00%2) + ' 6%'' . +%6 , \*#2: %' %\$0#'\$+% - . - % - ' ' #2: %'' %' . 6%  
 ' - ( ' . \$#/' 6%'' % - ( ) \*+ . 25' %) 0%\$+ . 4#2: %) 2% ) ( % ) 0% 5. 6' - #5%\$ ( ) 2\$#B#7#7# \$?%Y' % - ' ' +\$% . 5'' %J' ' W%  
 J#'' %\$+ . 00%0) - %'' %0) 00#5' %) 0%L+ , 6' 2+H<+'7' + ' %5. 6' - #5%L \*3#5' %\$%L < < L%> 26%\$ ( ' . W\$%#\* ' 5+74%J#'' %  
 +' ) \$' %' . - % - ' - B' \*\$%6' 2+#0# 6% \$%2' : 7' 5+#2: %'' %\*% 5. 6' - #5\$?%  
 %

M. 5, 7+4%) 00#5' %' ) , \*\$% \*' % \*\$ ) , \*5' % 3. #7. B7' %) % 77%\$+ , 6' 2+\$% 26%) 2' % < 8% - ' - B' \*% \$W' 6%J''' +''' \*%  
 5) . 5'' % \$W2) J' ) J' %'' 4%J ) \*W?%T'' #7' %5) . 5'' %\$ \*' % J . \*' %) 0%'' % - ( ) \*+ . 25' %) 0%\$+ , 6' 2+H. +'7' + ' %  
 - ' ' #2: \$%J#'' %L < < L%5) , 2\$' 7) \*\$C%J' 00% 26%P . \*+#2% . 6%'' % - (\*' \$%\$) 2%'' . +5) . 5'' %\$ ' 2' \* . 774%6) 2; +%  
 . ( (\*' 5# . + ' %'' % 3. #7. B#7#4%) 0%00#5' %' ) , \*\$%J#'' %0. 5, 7+4?%P' - B' \*\$% - ( ' . \$#/' 6%0) 00#5' %' ) , \*\$% \$% %  
 : ) ) 6%J . 4%0) \*\$+ , 6' 2+H. +'7' + ' \$%) % - . W' %5) 22' 5+#) 2\$%J#'' %0. 5, 7+4%- ' - B' \*\$?%Y' '' \$' %\$) 2\$% \*' %  
 2) +% , \$+%0) \*\$+ , 6' 2+\$%\$+ , : : 7#2: % 5. 6' - #5. 774%B, +% 7\$) % 2%) ( ( ) \*+ , 2#4%0) \*% 77%\$+ , 6' 2+\$%) 6' 3' 7) ( %  
 - ' 2+) \*#2: %' 7. #) 2\$''# (\$%J#'' %0. 5, 7+4?%<26%J''' 2%) 00#5' %' ) , \*\$%) 55, \*%6 , #2: %#- ' %\$'' . +\$+ , 6' 2+\$%  
 5. 22) +% ++' 26C% 77%0. 5, 7+4% \*' %J#7#2: % ) %\$5'' 6, 7' % 2% ( ( ) #2+ - ' 2+ + % - , + . 774%5) 23' 2# 2+%- ' ?%  
 8) +'' %J' 00% 26%P . \*+#2% . #6%'' 4%J ) , 76% - ( ' . \$#/' % - . W#2: % \$' %) 0%0. 5, 7+4%) 00#5' %' ) , \*\$%) %\$+ , 6' 2+H  
 . +'7' + ' \$C% 5. 6' - #5%\$ , ( ( ) \*+\$+ . 00C% 26%) . 5'' %\$?%  
 %

D#\$5, \$\$#) 2%2' V+% , \*2' 6%#) %\$+ , 6' 2+%) \* - . #) 2%57. \$%\$ \$% 26%(\*): \* . - \$?%P' - B' \*\$%- ' 2+#) 2' 6%  
 \$' 3' \* . 7%) 0%'' %' %257, 6#2: %M#\*\$+H' ' . \*%J ) (#5%L' - #2. \*\$C% 63#5#2: %\$ 5+#) 2\$%) 0%M#\*\$+H' ' . \*%T'' #2: %

L' - #2. \*\$C%9), \*.: ' % )% 2) J %57. \$\$' \$C%Y. 70+#- ' %&' +\*'. +\$C% 26%L' 2#) \*%9. (\$+) 2' %L' - #2. \*\$% \$% \*' . +%  
 ) (+#) 2\$%0) \*%(' \*\$) 2. 7% \*) J +' % 26%6' 3' 7) (- ' 2+%B4%\$+, 6' 2+\$?%L+, 6' 2+H. +' 7' + ' \$% \*' %  
 , 26' \*\*\* ( \*' 2+ ' 6%#2%- . 24%) 0%#'' '\$ %57. \$\$' \$% 26%(\*): \* . - \$?%E2' %\$, : : ' \$+#) 2%#\$%)%-. W' %\$, \*' %  
 . 63#\$' \*\$%0) \*%\$, 6' 2+H. +' 7' + ' \$% +0#\*\$+H4' . \*%\$, - - ' %) \*# ' 2+. +#) 2%\$' \$\$#) 2\$%#:#: '' 7#: '' +%'' '\$ %0) \* - . +#) 2%  
 ) ( () \*+, 2##' \$% 26% - ('. \$#/ ' %'' %B' 2' 0#+\$%) 0% ' ++2: %) %W2) J %0. 5, 7+4%- ' 2+) \*\$%''\*), : '' %'' %0#\*\$+H  
 4' . \*% 63#\$\$#2: %57. \$\$' \$?%^#3' 2%#- ' %5) 2\$+\* . #2+\$%'' . +%(\*. 5+#5' % 26%5) - (' +##) 2%(7. 5' %) 2%  
 \$+, 6' 2+H. +' 7' + ' \$C% 2) +'' \*%\$, : : ' \$+#) 2%#\$%)%#. #7) \*%\* ' +\*'. +%(\*): \* . - #2: %) %\$, 6' 2+H. +' 7' + ' %  
 \$5''' 6, 7' \$?%L'' ) \*+ ' \*%\* ' +\*'. +\$%'' . +%#. W' %(7. 5' %57) \$' %%) 5. - (, \$% \*' % %() \$\$#B7' %) (+#) 2?%09. (\$+) 2' %  
 57. \$\$' \$%6, #2: %\$' 2#) \*%4' . %(\*') 3#6' % 2%) ( () \*+, 2#+4%0) \*%\* ' 07' 5+#) 2%) 2%) 2' ;\$%5) 77' : ' %4' . \*\$% 26%

!'''%<8%- '+%)2%)G14312&817&8989?%Q. 6' %P) \*\*#C%L' 2#) \*%<\$)5#. +' %D#' 5+) \*C%L+, 6' 2+H<+'7' +' %  
D' 3' 7) (- ' 2+% ++' 26' 6%) \*%'' ' %0#\*\$+%aA%- #2, +' \$% 26%'' 2%'' % \*), (%\$ (' 2+%'' %\* - . #26' %)0%'' %  
+ #- ' %J#+'%- ' - B' \*\$%)0%'' %L+, 6' 2+H<+'7' +' %<63#%) \*4%Q) - - #++' ' %L<<9>?%  
%

] . 6' % . 3' % 2%) 3' \*3#' J%) 0%#2##. +#3' \$%#2%\$, 6' 2+H. +'7' +' %6' 3' 7) (- ' 2+%L'' %B' : . 2%B4%) #2: %  
(\*): \* . - - #2: %B4%'' %) 00#5' %\$%) 5, \$' 6%) 2%'' \*'' %B\*). 6% \*' . \$d%) - - , 2#+4%\$' \*3#5' %5. \*'' %  
\* . 6#2' \$C% 26%( '\$) 2.7%6' 3' 7) (- ' 2+%%

%  
G2%'' %#- ' %\$#25' %'' %) W%) 2%'' \*%5, \*\*' 2+%) 7' C%Q. 6' %' . \$%- ) 3' 6% J. 4%0\*) - %'' %(\*' 3#), \$% ((\*) . 5'' %  
) 0% ' c, #\*#2: %( . \*+5#( . +#) 2%B4% . 5'' %\$, 6' 2+H. +'7' +' %2% %5' \*+. #2%2, - B' \*) 0%(\*): \* . - % 5+#3##' \$%) % 2%  
. ((\*) . 5'' %J'' \*'' %(\*): \* . - - #2: %\$% . \*: ' +' 6%) %57. \$%4' . \*%Q'' % . \*7#\* % (\*). 5'' %' . 6%) 0+' 2%7' 6%) %  
\$+, 6' 2+H. +'7' +' \$%# : 2#2: % (0) \*% 5+#3##' \$%# - (74%B' 5. , \$' %) 0%5'' 6, 7#2: %5) 23' 2# 25' C% : . \*67' \$%\$  
) 0%J'' +' \*'' %'' % 5+#3##' \$%J' \*'' %' 7' 3. 2+%)%'' - %(' \*\$) 2. 774?%1 26' \*%'' %2' J% ((\*) . 5'' C%  
(\*): \* . - - #2: %2) J%#257, 6' \$% 2%) \*# 2+. +#) 2%) \*%0#\*\$+H4' . %\$, 6' 2+H. +'7' +' \$%) % 557#- . +' %'' - %) %  
8) \$+) 2%Q) 77' : ' e%5. \*'' %J) \*W\$'' ) (\$%) \*%) (' - ) \*' \$%) %'' 7(%'' - %6' 3' 7) (%\* \$, - ' \$C%) 3' \*%7' ++' \*C%  
. 26%#2W' 6H

\$, - - ' \*C% 26%)#25\*' . \$' %\$, 6' 2+H. +'7' + ' %' 3' 7) (- ' 2+%(\*) : \* . - - #2: %0) \*%\$, 6' 2+H. +'7' + ' %0) 2%  
5. - (, %6, \*#2: %'' %\$, - - ' \*?%

%

G2%'' %6#\$5, (\$%) 2%'' . +%0)7) J' 6%- ' - B' \*\$% \$W' 6% B), +%) \*6#2. +#2: %J#''%) +'' \*% \*), (\$%) 2%5. - (, \$%  
+'' . +\$, (()) \*+\$, 6' 2+% 3' 7) (- ' 2+ 26%) \* - . +#) 2?%J. 6' #26#5. + 6%' \*%00#5' %' . \$%' . 5'' 6%), +%) %  
) +'' \*% \*), (\$% 26% \*# \$%) % 2\$, \*' %\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$% \*' % J. \*' %0%) (()) \*+, 2#+' \$% 5\*) \$\$%5. - (, \$?%  
E2' %- ' - B' \*%(#2+' 6%), +%+%- #: '' +B' % \$' 0, 7%) %\$, \*3' 4%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$% B), +%' '' #\*% V(' \*# ' 25' %  
(. \*+#5#( . +#2: %2%'' \$' % 5+#3#+' \$?%0%

%

<+%'' #\$(#2+%2%'' %- ' ' +#2: C%'' %<8%'' . 2W' 6%J. 6' %0) \*% ++' 26#2: % 26%J' 75) - ' 6%#V%- ' - B' \*\$%  
0\*) - %'' %L+, 6' 2+H<+'7' + ' %<63#\$) \*4%0) - - #++' '%L<<9>?%J) #2#2: %'' %- ' ' +#2: %J' \*' %\$' 2#) \*%  
9. +'' \*#2' %Q9. +R%8. 7#6) %F) 7' 4B. 77>C%L, 2#) \*%J' \$\$\$9\*' ' 6) 2%T) - ' 2; \$%L \* . 5W>C%\$' 2#) \*%<6. - %M\* 25'' %  
=P' 2; \$%L) 55' \*>C%\$' 2#) \*%E7#3#. %F. , : '' 2%T) - ' 2; \$%L) 55' \*>C%\$) (") - ) \*' %P. 5%T' B\$+' \*%P' 2; \$%^) 70>C%  
. 26%\$' 2#) \*%B#: #6%T)) 6%M# 76%Y) 5W' 4>?%

%

!'' %L<<9%- ' - B' \*\$%J' \*' %23#+ ' 6%) %\$'' . \*' %'' #\*% V(' \*# ' 25' % 26%) 25' \*2\$% \$%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$% +%  
8) \$+) 2%0) 77' : '?%L' 3' \* . 7%\$, 6' 2+\$%- ' 2+#) 2' 6% 5. 6' - #5% 63#\$#2: C%J#+' %\$) - ' %' . 3#2: %' 5' #3' 6%

E2' %<8%- ' - B' \*% \$W' 6%J''' +''' \*%''' %\$, 6' 2+\$%' . 6%B' ' 2% B7' %%)%(. \*+#5#(. +' %2%)+''' \*%2) 2H

!""#\$%&'()\*+#!

-+)..'/#0123\$. '4215'/1%"#\$16! 15+#1#7/! 8'9\$:3+&#\$1

	!""#\$%&'()*+	, -..'()*+	!""#\$%&'()* /	, -..'()* /	!""#\$%&'()* 0	, -..'()* 0
1'2.-3343'5\$67'8'*)9! : 3	; ; 0	; < 0	; ; )	; = *	; < >	; < >
1'2.-3343'5\$67'8'()9! : 3	** ;	/ =	0 0	*) 0	0 >	** =
1'2.-3343'5\$67'8';)9! : 3	; 0	(>	( 0	< )	; )	< =
1'2.-3343'5\$67'8'=)9! : 3	* ;	*)	*(	*)	0	* =
1'2.-3343'5\$67'-6'.4-36'*! :	?@:	*) ; *	0 / <	*) > ;	0 = <	*) = )
1'2.-3343'5\$67'-6'.4-36='! : 3	?@:	*( *	** =	* ; =	** >	* ; >
1'2.-3343'5\$67'-6'.4-36'*)! : 3	?@:	(>	( =	; *	( ;	( =
!""#\$%&'()(\$*+, -\$. \$/01\$23(4						
1'2.-3343'5\$67'8'='! : 3	0 >	0 /	0 >	*) +	0 /	** =
1'2.-3343'5\$67'8'*)! : 3	*/	*/	* +	()	* +	* =
1'2.-3343'5\$67'8'()! : 3'	=	;	;	(	(	;

5)#6)7,\$"8\$3&&\$%&'()(\$\*+, -\$23(4



Source: NCAA